

يا شباب توبوا إلى الله
ወጣቶች ሆይ! ዛሬውኑ
ወደ አላህ እንመለስ

አዘጋጅ:

በኢስታገዝ አህመድ የሱፍ

እርማት:

ሼኽ ጀማል ሙሀመድ



يا شباب توبوا إلى الله

تأليف

أستاذ أحمد يوسف

مراجعة

الداعية جمال محمد أحمد



Amharic
አማርኛ
أمهري

© جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة، ١٤٤٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مركز أصول

يا شباب توبوا إلى الله - اللغة الأمهرية. / مركز أصول - ط ١ - الرياض، ١٤٤٢هـ

٢٨ ص، ١٢ سم x ١٦,٥ سم

ردمك : ٢-٣٤-٨٣٢٣-٦٠٣-٩٧٨

١- الوعظ والإرشاد أ. العنوان

١٤٤٢/٢٧٠١

ديوي ٢١٣

رقم الايداع: ١٤٤٢/٢٧٠١

ردمك : ٢-٣٤-٨٣٢٣-٦٠٣-٩٧٨



This book is the property of the Osoul Center. Permission is granted for it to be stored, transmitted, and published in any print, electronic, or other format - as long as the Osoul Center is clearly mentioned on all editions, no changes are made without the express permission of the Osoul Center, and a high level of quality is maintained.

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

osoul@rabwah.sa

www.osoulcenter.com



በአሲህ ስም እጅግ በጣም ርህሩህ
እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው



1	ወጣቶች ሆይ! ዛሬውኑ ወደ አላህ እንመለስ	11
2	ረዥም እድሜ እኖራለን ብለን ተስፋ ከማድረግ እንጠንቀቅ	13
3	ተውባን ማዘግየት የሚያስከትለው ውጤት	17
4	አላህን በመታዘዝ ላይ ሆኖ ያደገ ወጣት	19
5	ኑብያዊ ምክር	21
6	በመጨረሻ ወጣቶች ሆይ! እነዚህን ነገሮች አስታውሱ!	25





إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

ምስጋና ሁሉ ለአላህ ይገባው። እናመሰግናለን፤ እርዳታም ከሱ እንጠይቃለን። ከነፍሳችን ክፋትና ከስራዎቻችን ጥፋት በአላህ እንጠበቃለን። አላህ የመራውን ሰው የሚያጠመው ነገር የለም፤ አላህ ያጠመመውን ደግሞ የሚመራው የለም። ከአላህ ሌላ በሐቅ የሚመለከ አምላክ እንደ ሌለ፤ እሱ ብቸኛ ነው አምሳያ የለውም። ሙሐመድም (ሰዐወ) የአላህ ባርያና መልእክተኛው መሆናቸውን እመስክራለሁ።

ወጣቶች ደስታን ለማጣጣም ወይም ከጎደኞቻቸው ጋር ላለመለያየት ወይም ደግሞ ዱንያዊ ኑሯቸውን ለማቃናት ሲሉ ከአላህ ጋር ያላቸውን ግኑኝነት ያቋርጣሉ። አሉ የተባሉ ሃራም ነገሮችንም ይሰራሉ። የሚፈልጉትን ነገር በሃላል መንገድ ማግኘት ሲችሉ አላህን በማመፅ ላይ ይፈልጋሉ።

ወቅቱ ወጣቱ ክፍል ለወጣትነት ጊዜው ትኩረት የማይሰጥበት፣ ለዲኑ ግዴላሽ የሆነበት፣ ከእውቀት ይልቅ አሉ-ቧልታን ያስቀደመበት፣ ከመስጊድ የራቀበት፣ አዋቀሉ የማያምርበት፣ ለጊዜ ዋጋ የማይሰጥበት የድንቁርና ጊዜ በመሆኑ ይችን ፅሁፍ ልፅፍ ወደድኩ ያንብቧት!





ወጣቶች ሆይ! ዛሬውኑ ወደ አላህ እንመለስ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ርህራሄ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው። ምስጋና ለአለማት ጌታ ለሆነው አላህ ይገባው። ከአላህ ውጭ በሐቅ ሊያመልኩት የሚገባ አምላክ አለመኖሩንና ሙሐመድ(ሰ.ዐ.ወ) የአላህ መልዕክተኛና ባሪያ መሆናቸውን እንመሰክራለን። የአላህ ሰላትና ሰላም በነብዩ ሙሐመድ፣ በቤተሰቦቻቸውና በሱሃቦቻቸው ላይ ሁሉ ይሁን።

ጀርባው የጎበጠ፣ ፀጉሩ የሸበተ፣ ጥርሶቹን ያጣ፣ አይኑም ጀሮውም የደከመ፣ ቀስ እያለ የሚራመድ ሽማግሌ ሰው ገጥሟችሁ አያቅም? መስገድ፣ መጽም፣ ሙብላት፣ መጠጣት አይችልም። አንድ ወቅት ግን እንደኛው ወጣት ነበር። የወጣቶችን ህይወት ኑሯል። ወጣቶች እንደሚያደርጉት ተጫውቶና ተዝናንቶ የወጣትነቱን ጊዜ አሳልፏል። የወጣትነት ጊዜው ረዥም እንደሚሆንና የወጣትነት ጥንካሬው እድሜ ልኩን አብሮት እንደሚዘልቅ ነበር ያሰበው።

ዛሬ ሽምግሎ ደካማ ከሆነ ቡኋላ በሽታው በርትቶበት ባሳለፈው ህይወቱ ላይ ያለቅሳል። ባረባ ጨዋታና ስራ ባሳለፈው ጊዜ ላይ





ያለቅሳል። ምነው የወጣትነት ጊዜ በተመለሰልኝና አሏህን በመገዛት ላይ በተጠቀምኩበት ሲል ይመኛል። ነግርግን ጊዜው እረፈደ። እንደንዳንዱ አዲስ ቀን የአደም ልጅ ሆይ! እኔ አዲስ ቀን ነኝ። ለምትሰሩት ነገር ምስክር እሆናለሁና ተጠቀሙብኝ። ምክኒያቱም አንዴ ከሄድኩ እስከ እለተ ቂያማ ድረስ በፍጹም አልመለስምና ሲል ይጣራል።

ይህ ሰው የሃዘንና የፀፀት ህይወት መኖሩን ቀጥሏል። እድሜው በመግፋቱና በጣም በመድከሙ አሏህን የመገዛት አቅሙ ተሟጧል። መስገድ ይፈልጋል ነገርግን አስቸጋሪ ሆነበት። መጾም ይፈልጋል ነገርግን አልቻለም። በሽታ አዳክሞት እድሜው ገፍቶ የፀፀት ባህርን እየቀዘፈ ቀሪ ህይወቱን እንዲሁ መግፈቱን ተያይዞታል።





ረዥም እድሜ እኖራለን ብለን ተስፋ ከማድረግ እንጠንቀቅ

ወጣቶች ሆይ! ይህን ያህል ደካማ እስከሆን ድረስ ምን እጠብቃለሁ? ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ምናልባት እድሜዎ አርባ ሲሆን ወይም ከዛ በፊት በተውበት ወደ አሊህ እመለሳለሁ ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ያኔ የወጣትነት ጊዜዎን ተደስቶበት ከዚያ ብኋላ አሊህን እገዛለሁ። አሊህ ርህሩህ አዛኝ ነው። የአሊህ ባሪያ ነፍሱ በጉሮሮው እስካልወጣች ድረስ ስልሳዎቹም ሆነ ሰባዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ በተውበት ወደ እሱ ከተመለስ ይምረቀል። ታዲያ ለምንድነው የምትጨቀጭቁን ልትሉ ትችላላችሁ።

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ

لِلْمُتَّقِينَ ﴿ [آل عمران: ١٣٣]

ከጌታችሁ ወደ ኾነችም ምሕረትና ስፋትዋ እንደ ሰማያትና ምድር ወደ ኾነች ገነት አላህን ለሚፈሩ የተዘጋጀች ስትኾን ተቻሉ።

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَنُظُمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ [آل عمران: ١٣٤]

ለእነዚያ በድሎትም ኾነ በችግር ለሚለግቡት፣ ቁጭትንም ገቺዎች





ከሰዎችም ይቅርታ አድራጊዎች ለኾኑት (ተደግሳለች):: አላህም በጎ ሠሪዎችን ይወዳል::

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ يُبْرَأْ إِلَّاءَ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]

ለእነዚያም መጥፎ ሥራን በሠሩ ወይም ነፍሶቻቸውን በበደሉ ጊዜ አላህን የሚያስታውሱና ለኅጢአቶቻቸው ምሕረትን የሚለምኑ ለኾኑት ከአላህም ሌላ ኅጢአቶችን የሚምር አንድም የለ:: (በስሕተት) በሠሩትም ላይ እነርሱ የሚያውቁ ሲኾኑ የማይዘወትሩ ለኾኑት (ተደግሳለች)::

﴿ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهم وَجَنَّتْ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَنَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٦]

እነዚያ ምንዳቸው ከጌታቸው ምሕረትና በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲኾኑ በሥራቸው ወንዞች የሚፈሰባቸው ገነቶችም ናቸው:: የሠሪዎችም ምንዳ (ገነት) ምንኛ አማረች!::

ውድ ሙስሊም እህት ወንድሞቼ! ይህ የማይረባ እቅድ መሆኑን ትገነዘብ ዘንድ እንዲህ ስል ልጠይቃችሁ ወደድኩ:: እስከ ሰላሳ ወይም አርባ አመት የእድሜ ክልል ውስጥ በህይወት መኖራችሁን ያረጋገጠላችሁ ማነው? ነገ በህይወት እንደምትኖሩ ያረጋገጠላችሁ ማነው? በእርግጥ አሁን ከተቀመጣችሁበት ወይም ከቆማችሁበት ወይም ደግሞ ተኝታችሁ ከሆነ ከተኛችሁበት ቦታ ላይ እንደምትሆኑ ያረጋገጠላችሁ ማነው? ሞት በድንገት ሊመጣብን እንደሚችልና አረጋውያንን እንደሚያጠቃው ወጣቶችን ሊያጠቃ እንደሚችል ትንሽ አናስብም?





ምንድን ሆኖ ወጣቶች እንደሚሞቱ አላያችሁም? በተውበት ወደ አላህ የመመለስ እድል የገጠማቸው ወይም እስኪታዩባቸው ድረስ ሞታቸው የዘገየላቸው ስንቶቹ ይሆኑ? አላህን በማመፅ ላይ ያባከኑት ጊዜ መቃብሮቻቸው ውስጥ ይጠቅማቸው ይሆን? እንቶብታለን ብለን ካሰብነው የእድሜ ክልል እነሱ ደርሰው ይሆን? ታዲያ ለምን ረዥም እድሜ እንደምንኖር ተስፋ እናደርጋለን? ዛሬ ብሞትህ ብልን ብናስብና ለመጭው አለም ህይወት ስንቅ የሚሆነንን ነገር ብናዘጋጅ የሚሻል አይመስላችሁም? ሞት ባልተጠበቀ መልኩ በድንገት ሊመጣባችሁ እንደሚችል እያወቃችሁ ለምን ወደ አላህ ከመመለስ ነገ ዛሬ ትላላችሁ?

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ نُورٌ مِّنْ نُّورِهِ ﴾ [النور: ٢١]

እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ትድኑ ዘንድ ሁላችሁም በተውበት ወደ አላህ ተመለሱ።

[አል-ቁርአን 24:31] ወጣቶች ሆይ! እድሜያችሁ አርባ አመት ሲሆን የወጣትነት ጥንካሬያችሁ ከእናንተ ጋር እንደሚሆንና አላህን በተሻለ መንገድ የምትገዙበት አቅም እንደሚኖራችሁ ምንድነው ዋስትናችሁ? እድሜው 30 ወይም 40 የሆነ ወጣት በሽታ አጥቅቶት ቀሪ ህይወቱን የአልጋ ቁራኛ ሊያደርገው እንደሚችል አታስቡም?

ወጣቶች ሆይ! በተውባ ወደ አላህ እንመለስ ይህ ከቅጣት ያድነን ይሆናል። ሃጢያት ነገሮችን እንጠንቀቅ ምክኒያቱም በአላህ ላይ ማመፅ ትልቅና ዘላለማዊ ጥፋት በራሳችን ላይ ማምጣት ነውና።





ተውባን ማዘግየት የሚያስከትለው ውጤት

ወጣቶች ሆይ! ልብ ያለልነው ጉዳይ ቢኖር ቸልተኝነትና ማዘግየት የመጥፎ ፍፃሜያችን ምክኒያት ሊሆን እንደሚችል አለማሰባችን ነው። በቸልተኝነት ነገዛሬ የምንል ከሆነ ምናልባት የመቃብራችን ጉድገድ እስኪቆፈርልን ድረስ ተውበቱን ልናዘገይ እንችላለን። እያንዳንዱን ቀን በቸልተኝነት ነገዛሬ የምንል ከሆነ የበለጠ ከአላህ እየራቅን ከተውበት እየራቅን ነው የምንሄደው። ወዲያውኑ በተውበት ወደ አላህ የሚመለስና ከሃጢያት የሚጠነቀቀው ቆራጥ ሰው ብቻ ነው።

ወጣቶች ሆይ! ተውበትን ከማዘግየትና ሃጢያት ውስጥ ተዘፍቀን አላህ ይምረኛል እያልን ከመኩራራት እንጠንቀቅ። በእርግጥ አላህ ሁሉን መሃሪ ነው። ነገርግን ቅጣቱም ከባድና አሳማሚ ነው።

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [البروج: 12]

በእርግጥ የጌታህ ቅጣት ከባድ ነው። [አል-ቁርአን 85:12]

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: 102]

የጌታህም ቅጣት የከተሞችን ሰዎች እነሱ በዳዮች ሲሆኑ በቀጣቸው





ጊዜ እንዲህ ነው። ቅጣቱ በእርግጥ አሳማሚ ብርቱ ነው። =<(እል-
ቁርአን 11:102)>=

የአሊህን ቅጣት የምንዘነጋባቸው ሶስት ምክኒያቶች

- 1 በዱንያ ደስታና ብልጭልጭ ነገሮች መታወር
- 2 ተውበትን ማዘግየት
- 3 ወንጀል ላይ ተዘፍቀን በአሊህ መሃሪነት መኩራራት





አሊህን በመታዘዝ ላይ ሆኖ ያደገ ወጣት

አቡ ኸረይራ(ረ.ዐ) እንዳስተላለፈው የአሊህ መልዕክተኛ(ሰ.ዐ.ወ) ምንም ጥላ በማይኖርበት በዕለተ ትንሳኤ ሰባት ሰዎች ከአሊህ ዙፋን ጥላ ስር ይሆናሉ ካሏቸው መካከል አንዱ አሊህን በመታዘዝ ላይ ሆኖ ያደገ ወጣት ነው ብለዋል።

ወጣቶች ሆይ! አሊህ በአርሹ ጥላ ስር እንዲጠብቃችሁ አትፈልጉም? ኪታባችሁንስ በቀኝ እጃችሁ መቀበል አትሹም?

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَتَبَهُۥ بِمِيزَانِهِۦ ۖ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَمْرُهُمْ وَإِيَّاكُمْ لِيِئَاتِي فِي رُبْعٍ ۚ ﴿١٩﴾ ۖ إِنَّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبِيَّ ۗ ﴾

[الحاقة: ١٩-٢٠]

ኪታቡ በቀኝ እጁ የሚሰጠው ሲሆን ይኸውና አንብቡት ይላል።

በእርግጥ ሒሳቤን እንደማገኝ አምን ነበር (ይላል)። =<(አል-ቁርአን 69:19-20)>=

ጀነት ውስጥ የኪታችሁን ፊት ማየት፣ ነብያቶችንና መልዕክተኞችን መገናኘት አትፈልጉም? የጀነት ድንግልና ንፁህ ሚስቶች እንዲኖሯችሁስ አትፈልጉም? እነዚህ ነገሮች እንዲሆኑላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ወደ አሊህ ተመለሱ! ወደ ፊት እጣፈንታችሁ ምን ሊሆን እንደ ሚችል አስቡ? ህይወት አጭር መሆኗን አትዘንጉ!





ነብያዊ ምክር

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه : «اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك» .
أخرجه الحاكم في المستدرک رقم(٧٨٤٦) / ٤ / ٣٤١ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ኢብን አባስ ባስተላለፈው ሐዲስ መሰረት ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) አንድን ሰው ሲመክሩ አምስት ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት አምስት ነገሮችን ተጠቀም አሉ።

- 1 ሸማግሌ ከመሆን በፊት ወጣትነትህን
- 2 ከመታመምህ በፊት ጤናህን
- 3 ድሃ ከመሆን በፊት ሃብት ንብረትክን
- 4 ከመጨናነቅህ በፊት ትርፍ ጊዜህን
- 5 ከመሞትህ በፊት ህይወትክን

ወጣቶች ሆይ! ኢስላም መጫወት ወይም መደሰት ይከለክላል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው። በእርግጥ ኢስላም መጫወትንም ሆነ መደሰትን ይፈቅዳል። ነገርግን የሰው ልጅ የስሜቱ ባሪያ እንዳይሆን የራሱ የሆነ ገደብ አስቀምጧል። ኢስላም ከፈቀዳቸው ነገሮች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል።





1 ትዳር: ኢስላም ትዳርን የሚያበረታታ ሲሆን ጠንካራ የስሜት ልጓም ነው። በባልና በሚስት መካከል ፍቅርና መተሳሰብ የሚጎለብትበት ነው። አሏህ እንዲህ ይላል:-

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴾ [الروم: ۲۱]

ከምልክቶቹ መካከል፤ በነሱ ውስጥ ሰላም ታገኙ ዘንድ ለእናንተ ከነፍሶቻችሁ ሚስቶችን ፈጠረ፤ በመካከላችሁም ፍቅርን እና እዝነትን አደረገ። በእርግጥ በዚህ ላይ ለሚያስተነትኑ ህዝቦች (ሰዎች) ምልክቶች አሉ። =<((አል-ቁርአን 30:21))>=

የትዳር ብዙ ጥቅሞች አሉት

- የአሏህን ትዕዛዝ መፈፀምና የኑብዩን (ሰ.ዐ.ወ) መንገድ መከተል ነው።
- በባልና በሚስት መካከል ፍቅርናን፣ መተሳሰብን፣ አጋርነትን ይፈጥራል።
- ጥብቅ ለመሆንና ስሜትን ለመቆጣጠር ይረዳል
- የሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲበዛና እንዲጠነክር ያደርጋል።
- ከአባላዘር በሽታ ይከላከላል

2 መብላትና መጠጣት: አሏህ ንፁህና ሐላል የሆነ ምግብ እንድንመገብ ፈቅዶልናል። አሏህ እንዲህ ይላል:-

﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوًا وَمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [البقرة: ۱۶۸]





{{ ሰዎች ሆይ! በምድር ውስጥ መልካምና የተፈቀደ ምግብ ብሉ። የሰይጣንንም የእግር ኮቴ አትከተሉ በእርግጥ እሱ ለእናንተ ግልፅ ጠላት ነው። }} {አል-ቁርአን 2:168}

3 ሳቅና ቀልድ፡ ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ይስቁም ይቀልዱም ነበር። ነገርግን ለመዝናናት ወይም ለመቀለድ እውነተኛ ንግግርን ብቻ ነበር የሚጠቀሙት። ምክኒያቱም ኢስላም መዋሸትን አይፈቅድም። ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ሰዎች እንዲስቁሉት ብሎ ሲያወራ የሚሞሽ ሰው ወየውለት፣ ወየውለት፣ ወየውለት ብለዋል።

4 ጉዞና ጉብኝት፡ ይህ ሌላኛው የተፈቀደ ነገር ነው። ወንጀል ነገሮች የሚሰሩበት፣ ወንድና ሴቱ የሚቀላቀልበት፣ ሐራም ነገሮች የሚታይበት፣ ሙዚቃ ነክ ነገሮች ያሉበት እስካልሆነ ድረስ ይፈቀዳል።

5 ስፓርትና የአካል እንወሲቃሴ፡ ጠንካራ አማኝ ከአሷህ ዘንድ ከደካማ አማኝ የበለጠ የተወደደ ነው። ኡመር(ረ.ዐ) ልጆቻችሁን ውሃ ዋና፣ ቀስት(ጦር) ውርወራና ፈረስ ግልቢያ አስተምሩ ይሉ ነበር። ሆኖም ወጣቶች እነዚህን ነገሮች ሲማሩ ንያቸውን ማስተካከል ይኖርባቸዋል።

ወጣቶች ሆይ! ታዲያ ለምን አሁን ተውበት አድርገን ወደ አሷህ አንመለስም? ይህን ጥያቄ ስትመልሱ ምክኒያት አታብዙ እራሳችሁን ነው የምታታልሉት! ቆራጦች ሁኑ! ህይወታችሁን የምትቀይሩበትን ውሳኔ ወስኑ! ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ሰዎች ተገቢ ምስጋና ያልቸራቸው(በአግባቡ ያልተጠቀሙባቸው) ሁለት ሲሳዩች አሉ።





ጤናና ትርፍ ጊዜ ናቸው ብለዋልና ከወዲሁ አሏህን በመገዛት ላይ ልትጠቀሙባቸው ይገባል።

ወጣትነታችን ጥንካሬንና ትርፍ ጊዜን የያዘ ነውና ታዲያ ለምን ይህን ጊዜ ወደ አላህ የምንቃረብበትና ለአሂራ የሚጠቅመንን ነገሮች በመስራት አንጠቀምበትም?

አብዱላህ ኢብን መስኢድ(ረ.ዐ) ለዱንያና ለአሂራ ህይወቱ በሚጠቅመው ነገር ላይ ትርፍ ጊዜውን የማይጠቀም ሰው ማየቱ ያስጠላኛል ይል ነበር።






በመጨረሻ ወጣቶች ሆይ! እነዚህን ነገሮች አስታውሱ!

- ያላችሁ ሃብት ህይወታችሁ ነውና በማይጠቅሙ ነገሮች ላይ አታባክኑት።
- ጎድኛ የምታደርጉትን ሰው ማንነት እወቁ። ከማጥፎ ሰው ጋር አትጎዳኙ።
- ሶላቶቻችሁን ተጠባበቁ
- ውዱ ማድረግ የሚከብዳችሁ ጊዜ እንኳ ቢሆን ቀድማችሁ ውዱ ከማድረግ አታመንቱ፤ የጀመሩ ሶላት ላይ ተበራቱ።
- የሱና ያሞችን ፀ-ሙ! በወጣትነት ጊዜያችሁ ከመጥፎ ነገሮች መጠበቂያችሁ ናቸውና።
- ቀን በቀን ከቁርአን የተወሰነ ምዕራፍ እንብቡ
- አሏህን አብዝታችሁ ለምኑት አውሱትም ምክኒያቱም አሏህ የሚያወሳውንና የሚለምነውን ይወዳልና።
- የነብያቶችንና የሰሃቦችን ታሪክ አጥኑ
- እወቀትን መሻሻት በኢስላም ግዴታ ነውና ለእውቀት ልዩ ትኩረት ይኑራችሁ
- ለሰዎች ትሁት ሁኑ
- ወላጆቻችሁን በቅንነት አገልግሉ
- ሃያዕን ተላበሱ



IslamHouse.com

 IslamHouseAM/  Bengali.IslamHouse  islamhouse.com/am/

 channel/UC0T_q-4JkqIMTfmx1L3kTw

For more details visit
www.GuideToIslam.com



contact us :Books@guidetoislam.com

 Guidetoislam.org  Guidetoislam1  Guidetoislam  www.Guidetoislam.com



المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

ወጣቶች ሆይ! ዛሬውኑ ወደ አላህ እንመለስ

በተውበት ከሃጥአት መመለስ በኢስላም ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ያለው ጉዳይ ነው። ይህ መጽሐፍ ስለዚህ ጉዳይ ትምህርት በውስጡ ይዘዋል አንብበው ዕውቀት እንድቀስሙ ተስፋ እናደርጋለን።



IslamHouse.com



مركز الأصول
Osoul Center
www.osoulcenter.com

